

የትግራይ ሲቢል ሰርቢስ ቢሮ የክልሉ የመንግስት ሠራተኞችን የፖለቲካ አቋም መመርመር ለምን አስፈለገው ?

የህወሓት እና የኢህአዴግ ሊቀመንበር የኤፍዲሪ ጠቅላይ ሚኒስቴርና የሃገሪቱ ጦር ሃይሎች ጠቅላይ አዛዥ የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ በጠና ታመዋል እየተባለ በሰፊው መወራት በጀመረበት የ 2004 ዓ/ም የክረምት ወቅት የትግራይ ሲቢል ሰርቢስ ቢሮ የህወሓት አባል የሆኑና ያልሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ተጠንቶ በአስቸኳይ እንዲቀርብለት በቀን 6-11-2004 ዓ/ም በተፃፈ ቁጥር አሰራሪ/ጠ-40172 በሆነ ሴርኩላር ለሁሉም በመቐለ የሚገኙ የክልሉ የመንግስት መስጊያ ቤቶችና ለሁሉም የወረዳና የከተማ አስተዳደር ፅሕፈት ቤቶች እስከ ሃምሌ 18/2004 ዓ/ም ብርሃን ገብረ ማርያም በሚል አክስቸንጅ ሰርቨር እንዲገለፁለት አቶ ከድር መብራህቱ በተባሉ የሰው ሃይል አመራር ዋና የሰራ ሂደት ተጠባባቂ በሆኑት የተፈረመ ሴርኩላር ግልፅ ያደርጋል።

ከዚህ በመነሳት ምን ማለት ይቻላል ?

1. ህወሓትን የሚቃወም ሆነ የማደግፍ ወይም የህወሓት ደጋፊም አባልም ያልሆነ ጭምር በሚከፍለው ግብር የሚንቀሳቀስ የመንግስት ቢሮ የገዢ ፓርቲ ተቀጥላ ሆኖ መስራቱ በ 1993 የህወሓት አመራር የተከፋፈለ ጊዜ ተከትሎ ብቅ ያለው የተሃድሶ መፈክር የፓርቲና የመንግስት ስራ እየተደባለቀ የአስተዳደር ብልሹነት መፈጠር ምክንያት ሆነ የሚል የነበረ ሆኖ አሁን በጠራራው ፀሃይ እንዲህ ሲሰራ ድርም ብሶትንና ስሜትን ቀስቅሶ የአገዛዝ ወንበር ማጠናከር እንጂ የፖለቲካ ተሃድሶ ጥያቄ እንዳልነበረ ያመለክታል ።
2. ገዢው ፓርቲ ህወሓት የመንግስት ሠራተኞችን 100% የገዢው ፓርቲ አባል ለማድረግ እቅድ በያዘበት ወቅት አስቀድሞ መረጃን በመሰብሰብ ሥራ የሲቢል ሰርቢስ ቢሮው መትጋቱ በትግራይ ክልላዊ ብሄራዊ መንግስት የሲቢል ሰርቢስ ቢሮ የሚባል ተቋም እየከሰመ የህወሓት ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤት ወደ መሆን መውረዱን ያረጋግጣል ።
3. ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜናዊ በህይወት የመኖር ተስፋ የላቸውም የሚለው አስተያየትና ዜና እያየለ በመጣበት ወቅት የክልሉ መስተዳድር የመንግስት ሠራተኞችን የህወሓት አባል የሆነና ያልሆነ በሚል ቆጠራ መግባቱ የመለስ ራኢ አራማጆቹ ጭንቀት ሁሉም ነገር በጠራራ ፀሃይ እንዲዘባርቁ ያስገደዳቸው መሆኑን ያሳያል
4. የሲቢል ሰርቢስ ቢሮ በመንግስት ማህተምና የፅሕፈት መሣርያ ፣ ግብር ከፋዩ በሚከፍለው ገንዘብ በሚተዳደሩ የመንግስት ሠራተኞች ለግብር ከፋዩ አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ የገዢው ፓርቲ የፖለቲካ የድርጅት ጉዳይ ሠራተኛ አድርጎ ማሰራት የመለስ ራኢና አደራ ጠብቆ የፖለቲካ ዝላ መፈፀም ከተባለ የአቶ መለስ ራኢ ራሱ የመንግስት ተቋማትን ለገዢው ፓርቲ አገልጋዮች በማድረግ የፖለቲካ መስናን ማራመድና የፖለቲካ ፓርቲዎች የስነ ምግባር ደንብ የተባለው በአፈ ጢሙ መድፋት ይሆናል ።
5. የአቶ መለስ ራኢ አራማጆችም ይህንኑ የጥፋት መንገድ መጠበቅ ከሆነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፋልስና የሕብረ ፓርቲ ስርአትን የሚንድ ተግባር ስለሆነ የደርግን ስርዓት ደምስሶ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ሲሉ ውድ ህይወታቸውን የከፈሉ እጅግ ውድና ብዙ የትግራይ ወጣት ሰማኢታት መካድ መሆኑን ያረጋግጣል ። ለነገሩ አሁን ሁሉም ሰማኢታት ተረስተውና ተክደው ሁሉም ሥራ የመለስ ነው ተብሎ ታውጆአልና !

ደብዳቤው እንሆ

ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ
Tigray Bureau of Civil Service

መዓልቲ
Date 6/11/2004


ቁጽ
Ref.No. 71/11/01-40/73

ናብ ኩለን ክልል ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ
መቐለ

ናብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ዕሕፈት ሲቪል ሰርቪስ
ኣብዘለውዎ

ዋኒኑ፡- መረዳኢታ ኣይሊ ሰብ ክልኣኸልና ምሕታት ይምልከት

ኣብ ርእሰ ዋኒኑ ከምገብተሓበረ ኣብ ክልል፣ ሞን ወረዳታትን ዝርከቡ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝርዝር መረዳኢታ ስለዝደለና ካብቶም ዘለውኹም ጠቐላላ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ኣባላት ውድብ ገኹንን ዘይኮነን ፈሊኹም ክላብ ሓምሌ 18/2004 ዓ/ም ብርሃን ገ/ማርያም ብዝብል ኤክስፕሪት ሰርቪስ ንክትልኡኸልና 1 ገፅ ዝሓዘ መልኣኺ ቅጥዒ ምስዚ ደብዳቤ ኣተሓሓዝና ዝልኣኸና ምኃና እንዳገለፀና ኣብ ወረዳታት ኩለን ናይቲ ወረዳ ኣብያተ ዕሕፈት ዘጠቓልል ምኃኑ ነተሓሳስቡ።



ምስ ሰላምታ
[Signature]
ክድር መብራሃቲ

ኣ/ኣውራጃ/ከይዲ ሰራሕ ኣመራርሓ ሰራሕ ኣይሊ ሰብ

1/11/04